

- የምሥራች - የምሥራች - ሙስኞች ! - ሜቴክ ተመልሶ መጣላችሁ -

ከሚከያስ

መቼም ይህ ዘመን ጉድ ጉዱን ነው የሚያሰማን። ሠላምን ስንመኝ ጅምላ ግድያን በየቀኑ እናዳምጣለን። ልማትን ስንጠበቅ ዝርፊያን እናያለን። ወጥቶ መግባት ፈተና ሆነ። ትምህርት ቤት መሄድ አስፈሪ ሆነ። በየቀኑ ጉድ ብቻ መስማት ሆነ እጣችን። ከዚህ መከራ እግዚአብሔር እንኳን አልታደግ አለን። ምነው ፈጣሪ ፊቱን አዞረብን? እረ እባካችሁ፤ ሁላችንም በየኃይማኖታችን እግዚዮ እንበል፤ መሬት ተደፍተን እግዚአብሔርን እንለምን። ከዚህ በላይ ምን እንሁን? አምባገነን ስንል ድርብ ድርብርብ አምባገነን፤ ድህነት ስንል ድርብ ድርብርብ ድህነት፤ የዋጋ ግሽበት ስንል ድርብ ድርብርብ የዋጋ ግሽበት፤ እረ ምን ይበጀን?

ትላንት 31 March 2021 ዓም Habesha Unity - ጋዜጠኛ ኤርምያስ ለገሠ ይፋ አደረገው የሚለውን ምሥጢራዊ መረጃ አቅርቧል። ዘገባው አባ ዱላና ሌተና ጄነራል ባጫ ደበሌ የጦር መሳርያ ግዢ ሊያደርጉ መሆናቸውን ነው የሚጠቁመው። ጨምሮም መሳርያዎቹ ከአምስት አገሮች እንደሚገዙና ግዢው የሚፈጸመው ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቅርበት ባላቸው ከዚህ ቀደም ከህወሃት ጋር ይሰሩ በነበሩ ደላሎች አማካኝነት ነው ይላል። ከነ አባዱላ ጋር በግዢው ከሚሳተፉት ውስጥ አንዱ የሎጂስቲክ ኃላፊው አቶ አብዱራህማን እንደሆኑም ዜናው ያትታል።

የጦር መሳርያ ግዢ አያስገርምም፤ ማንም አገር ህልውናውን ለመጠበቅ የጦር መሳርያ ይገዛል፤ ግን ግዢ የሚፈጸመው በባለሙያዎች እንጂ ቀድሞ በሙስና በተዘፈቁ ግለሰቦች ባይሆን ይመረጣል። በህወሃት ዘመን የፈረጠመው የሙስና ከበርቴነት ሕዝብ እያደኸየ ባለቤት የሌላቸው ሕንጻዎች ቆልሷል። እነ አባዱላን በከፍተኛ ግዢ ውስጥ ማሳተፉ በህወሃት ዘመን የነበረው እኩይ ምግባር አለመታረሙን ያሳያል። መቼም ያ ሁሉ ትግል የተደረገው ሙስና ለማጥፋት፤ ሜቴክ በተባለው ድርጅት ግልጽ ዝርፊያና ቅሚያ እንዳይፈጸም፤ ኤፈርት በተባለው የስርቆት መዋቅር የሃገር ኃብትን ወደ ውጪ ማሸሽ እንዳይፈጸም ነበር። ወያኔን ለመጣል ዕልፍ ዓዕላፍ ወጣቶች የተሰዉት ነጻነት፤ ሠላምና እኩልነት እንዲሰፍ ነበር። ዛሬም ያው ሆነ። ነጻነት ደብዛዋ ጠፋ። ሠላም ናፋቂ ሆነች። እኩልነት ወሬ ብቻ ሆነች። ሌላው ቀርቶ ወቶ መግባት እንኳን ናፋቂ ሆነ። ህወሃት በአዴጋ ስትተካ የህወሃቱ ማደግ ልጆች ተረኝነትን አዲሱ ርዕዮተ ዓለም አደረጉ።

ተረኛ መሆን ራስን ለነገ ፍርድ አሳልፎ መስጠት ነው። ሰው ተዘቅዝቆ እየተገደለ፤ ሠላም እየደፈረሰ፤ አማራ በየዕለቱ በጅምላ እየተጨፈጨፈ፤ ወዘተ፤ ወደ አፍ የምትገባ እያንዳንዷ ጉርሻ - ያች መተከል ላይ አንጀቷ በቀስት ተዘርግፎ የተጨፈጨችዋ የአማራይቱ እናት ሥጋ ነው። ትንሿ የሽቶና ውስኪ ጠብታ ዛሬ ባቦ ገምቦሌ ወረዳ የተጨፈጨፉት ህጻናት ደም ነው። በሙስና፤ በዝርፊያ፤ በቅሚያ የተገናባ ሕንጻ የሙት መቃብር ነው። ወገኖቹ ምናል ቢቀርባችሁ፤ ከሚመጣው ፍርድና መቅሰፍት እባካችሁ ራሳችሁን መልሱ። የረቀቀውን የዝርፊያ ልምድ እንደ ሙያ አንግቦ ተረኛውን አዴጋ ማገልገል ለሕይወት አይበጅም። ባለሙስናው ግርማዊ ቀዳማዊ - ፐርፔዘር - መሆናቸው ተረኝነቱን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። አስተዋይ ሰው ደግሞ ደጋግሞ ግራና ቀኙን ይመለከታል። የህወሃትን ተዓምራታዊ ሞትና ቀብር እያዩ እንደገና የድሆች ኃብትን ማባከን፤ በሙስና ቡምብ ሃገርን ማጋየት ምን ይጠቅማል? እውነት ድንገት ነው የምትፈርደው፤ እባካችሁ ክፋትን አትተባበ።

በበደናና አርባጉጉ፤ ጉራፈርዳ የተጀመረው የአማራን ዘር የማጥፋቱ መዋቅራዊ ሽብር ዛሬ ምዕራብ አርምያ ዞን ባቦ ጋምቤላ ወረዳ ደርሷል። ወያኔ ስትገረሰስ ይህ ዘግናኝ የዘር ፍጅት የሚቆም መስሎን ነበር። የዘር ፍጅቱ - ቀጣይ፤ ድብቅ፤ ሴራ መሆኑ ዛሬም ይታያል። ዶክተር አብይ ሥልጣኑን ከተረከቡ ወዲህ መንግሥት አለ በማይባልበት ደረጃ - አማራ መጠነ ሠፊ ጥቃት ተፈራረቀበት። ሕጻናት ታረዱ፤ እረኞች ተሠየፉ፤ ወላጆች በጦር ተሠቀሰቁ፤ እናቶች ጡታቸው እየተቆረጠ አንጀታቸው ተዘረገፈ፤ አባቶች እልጆቻቸው ፊት ታረዱ። ማይካድራ፤ መተከል፤ ወለጋ አኬል ዳማ ሆኑ። የባለሥልጣናቱ ከንቱ ዛቻ ማዘናግያ ፖለቲካ ሆነ። አራጆችና አሳራጆች በቅንጅት ተናበው ሲሰሩ አክቲቪስቶች ብቅ ብለው አውርተው፤ አውግዘው ማምሻውን ከገዳዮች ጋር ፎቶግራፍ ይነሳሉ። ውሎአቸው፤ ገቢያቸው፤ መዝናናታቸው እንዳይገድል የሚፈልጉ ሁሉ "መንግሥት ምን ያድርግ - ይህን የሚያደርጉት ከሥር ያሉት ናቸው" ይላሉ። ደም እንደገና እየፈሰሰ ከንቱ ውዳሴ ብቻ።

ዘመናዊ መሳርያ እየተገዛ የአሮምያ ልዩ ኃይልን እያስታጠቁ አማራን ማስፈጀት በምድርም በሠማይም ያስጠይቃል። ዛሬ ጥቃቱን ፈጻሚዎች ምን ምን ዓይነት መሳርያ እንደ ታጠቁ ሁሉም ታዘቧል። የመንግሥት ካሚሮኖችንና አውቶብሶችን እየተጠቀሙ ካላ አንዳች ቁጥጥር በአማራው ላይ ግፍ ሲፈጸም አማራ ብልጽግናዎች የት ነበራችሁ?

የምሥራች - የምሥራች - ሜቴክ - ተመልሶ መጣ። ሜቴክ ሲመጣ ግን የእግዚአብሔር ፍርድም ተከትሎ ይመጣል።
ወገኖቹ - ተረኛውን ሜቴክ አትተባበሩ። ይልቁንም እግዚአብሔር የአማራ ደም እንደጎርፍ የሚፈሰባት ኢትዮጵያን
እንዲታደግ እጆቻችሁን ወደ ላይ ዘርጉ። ሁላችሁም የሠላሳ ዓመታት የጥቃት ሠለባ ለሆነው አማራ ስትሉ አምርራችሁ
አልቅሱ። አምልካችን ይፍረድ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር